

እናንተ ኢትዮጵያውያን እውነትን እንዳታስተውሉ ማን አዘም አደረገባችሁ?

ከይኔይስ እውነቱ

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በኢትዮጵያችን የሚታየውን የፖለቲካ ትኩሳት ተከትሎ የማጅራት መቼው የሕውሓት ሥርዓት አንዳንድ አሸከሮች ከሥልጣናችን «በገዛ ፈቃዳችን» ለቅቀናል፤ ሌሎቹ ደግሞ ከወትሮው የወያኔ ሞግዚት አስተዳደር ነፃ ነን የሚል አንደምታ ያለው በሚመስል ድፍረት ሲናገሩ በመስማታችን ብቻ፤ የሕውሓት ቀኝ እጅ በመሆን ኢትዮጵያን ለማፍረስ ላለፉት 27 ዓመታት 24/7 ሲሠሩና ሲዘርፉ፤ ሕዝቧን በጭካኔ ያለመታከት ሲገድሉና ወደር ለሌለው ስቃይ ሲዳርጉት የቆዩ ጉዶችን እውነተኛ የሕዝብ ልጆች ለማድረግና ለማጀገን የሚደረገው ጥድፊያ ምን ነፃን እንድል አስገድዶኛል። ለዚህም ነው እውነቱን እንዳናስተውል ማን አዘም አደረገብን የሚል ጥያቄ ለርእሰነት የመረጥኩት።

በመጣው ማዕበል ኹሉ ከወዲህ ወዲያ የምንላጋ፤ በነፈሰው ነፋስ ኹሉ ጥርግ ብለን የምንሄድ፤ በወጀቡ ኹሉ የምንወሰድ ከሆነ ለወያኔ ማምሻም ዕድሜ ነውና ዐረፍተ ዘመኑን ከማራዘም ውጭ የሚፈይደው አንዳች ነገር የለም። የነዚህ አሸከሮች ርምጃ እውነት ለኢትዮጵያና ለሕዝቧ ከማሰብ ከሆነ የፖለቲካ ትኩሳቱን በማጋል ወያኔን ለማስወገድ ለሚደረገው ሕዝባዊ እምቢተኝነት በመጠኑም ቢሆን እገዛ ሊያደርግ ይችል ይሆናል። በሌላ በኩል የነዚህ ግለሰቦች ፍሬአቸው ሳይታይ ባንድ ጀምበር የሚታየው የውዳሴ ከንቱ ጋጋታ ሕዝባዊ ተቃውሞውን አደጋ ላይ ሊጥል እንደሚችል መገመት ደግሞ ብልህነት ይመስለኛል። ወያኔ፤ እኔ አስገድጄ የማልደፍራት ኢትዮጵያ መበታተን አለባት በሚለው ልክፍቱ የዱርፍውን አገዛዝ ለመጠበቅ በቆመው ደኅንነቱ አማካይነት በአራቱም የኢትዮጵያ ማዕዘናት የርስ በርስ እልቂት ደግሶ ወገኖቻችን እያለቁ ነው። ይህ ሰይጣናዊ ድርጊት ሲፈጸም እነዚህ ከፍ ከፍ ያደረገናቸው ጉዶች ድርጊቱን በማስቀረት፤ ጥፋቱን በመቀነስ ወይም ከተፈጸመ በኋላ በማውገዝ ረገድ ምን አደረጉ? አዎንታዊ መልስ የለንም። በእኔ ትሁት እምነት ወያኔን ማመን ቀብሮ ነው።

ይህ መልእክት ቀጣፊው ወያኔ በሳይበር ሚዲያው ያሰማራቸው ጀሌዎቹን አይመለከትም። ምክንያቱም ተልኳቸው ነውና ይህንን የማደናገሪያ ስልት ሊጠቀሙ እንደሚችሉ ይገመታል። በመሆኑም መልእክቱ ዲላማ ያደረገው 1ኛ/ ባለማወቅ/በየዋህነት እንዲሁም የኔ ጎሳ የኔ ቋንቋ ተናጋሪ ነው በሚል አስተሳሰብ በስህተት ሰለባ ለሚሆኑ ወገኖች፤ 2ኛ/ ኢትዮጵያ በአስጨናቂ ምጥ ላይ በምትገኝበት በዚህ ፈታኝ ወቅት የወያኔን አሸከሮች በማስደንበር ሊፈጸም የሚችለውን የርስ በርስ እልቂት ለመቀነስ ከማሰብ ወይም እነዚህ ተላላኪዎች ከልብ ስለማድረጋቸው እርግጠኛ ባይሆኑም አምኖ የመቀበል በሩን ላለመዝጋት (to give them the benefit of the doubt) ወይም ለተቃውሞው ፖለቲካ ፍጆታ ጠቀሜታ እንደሚኖረው በማሰብ ከቅንነት ክስተቱን ለሚያራግቡ ወገኖች፤ እና 3ኛ/ በተቃዋሚው ጎራ ተሰልፈናል የሚሉ አንዳንድ በስመ «አክቲቪስትነት» የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦችን ይመለከታል። ሁሉንም በጅምላ መኮነኑ ተገቢ ባይሆንም (ለሕዝባዊ ተቃውሞው የማይናቅ አስተዋጽኦ በማድረግ የሚታወቁ አሉና) ከእነዚህ

ግለሰቦች መካከል አንዳንዶች በሚያሠራጩባቸው የተሳሳቱ መረጃዎች ምክንያት ቍጥራቸው ቀላል የማይባል ወገኖቻችን ሕይወታቸውን እያጡ መሆኑን በውል መገንዘብ ይኖርብናል።

ስለሆነም በሕዝባዊ ተቃውሞ ወያኔን እረፍት የመንሳቱን እንቅስቃሴ ከመቀጠል ጎን ለጎን በወያኔና በየቦታው ባሰማራቸው አሽከሮቹ አማካይነት የሚደረገውን መሠሪ ደባ በንቁነት መከታተል የሁሉም ኢትዮጵያዊ ኃላፊነት ነው። ወያኔ ባዘጋጀልን የጎሣ፣ የክልል፣ የቋንቋ፣ የሃይማኖት ወዘተርፈ መከፋፈያ ወጥመድ ውስጥ ላለመግባትና ይህንንም ላልነቁ ወገኖቻችን በማስረዳት የእልቂትና የባርነት ዘመኑን ማሳጠር ይኖርብናል። በዚህ አጋጣሚ ታናሽ ወንድማችሁ ለመምከር የምፈልገው ወያኔ የደገሰውን እልቂትና ኢትዮጵያን የመበታተን ሤራ የሚያስፈጽመው ከራሱ ጎሣ በሆኑ አባላቱ ብቻ ሳይሆን በዋናነት የሚጠቀሙባቸው ክልል ብሎ በሠራው የውስጥ ቅኝ ግዛት አጥር ባሰማራቸው፣ የኛን ቋንቋ በሚናገሩ የኛው ጎሣ አባላት በሆኑ አድርባይ አሽከሮቹ አማካይነት መሆኑን በሚገባ ተገንዝቦን ጸጉረ ልውጡንም ሆነ በእኛ መካከል ያሉ አሽከሮቹን በጥብቅ መከታተልና ማጋለጥ፣ ከተቻለ ደግሞ በፀረ ወያኔ ትግሉ ተሳታፊ ማድረግ ይጠበቅብናል።

*ለወያኔ ደገንነት አባላት፣ ለሠራዊቱና አድርባይ አገልጋዮቹ*

ወያኔ ሕወሓት የተፈጥሮ ሞት መሞቱ ሳይታለም የተፈታ ነው። በዚህ ቀውጢ ሰዓት ታሪክ ሁለት ምርጫ አቅርቦላችኋል፤ 1ኛ/ ወገናችሁ ከሆነውና ከአብራኩ ከወጣችሁበት የኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር ባንድነት በመቆም ኢትዮጵያዊ ኹሉ አክ! እንትፍ! ብሎ የተጸየፈውን ይህን የበሰበሰ <ሥርዓት> ወደ ታሪክ ቆሻሻ ቅርጫት በማስገባት ከወገናችሁ ጋር ለነፃነት፣ ለሰላም፣ ለእኩልነትና መንግሥተ ሕዝብ ለመመሥረት በሚደረገው ሂደት ተሳታፊ መሆን። ምርጫችሁ ይህ ከሆነ ሆደ ሠፊው የኢትዮጵያ ሕዝብ ምሕረትና ይቅርታ እንደሚያደርግላችሁ አትጠራጠሩ። ፈጣሪ ይህን ቀና መንገድ እንዲያሳያችሁ ጸሎቴና ምኞቴ ነው። 2ኛ/ ሌላኛው የጥፋት ጎዳና ሲሆን ከወያኔ ጋር በአገር ዝርፊያው እና ወገናችሁን በመግደልና በማስቃደቱ በመግፋት በባርነት ሳላችሁ ከወያኔ ጋር መቃብር መውረድ ዕጣ ፈንታችሁ ዕድል ተርታችሁ ይሆናል። ዋስትናችሁ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንጂ ዛሬ ፍርፋሪ/ዳረጎት የሚጥሉላችሁ ሥጋ የለበሱ አጋንነት አይደሉም። የትግራይ ወያኔ ቁንጮዎች በኢትዮጵያ ሕዝብ ደም እንደተጨማለቁ በልጆቻቸው፣ በዘመዶቻቸውና በታማኝ ንጆቻቸው ስም ያሸሹትን የኢትዮጵያ ሕዝብ ሀብት ለመቀራመት ሽሽት መጀመራቸው የአደባባይ ምሥጢር መሆኑ ከናንተ የተሠወረ አይመስለኝም።

ሌላው በውስጥም በውጭም የምንገኝ ኢትዮጵያውያን ከ27 የግፍና የሰቆቃ ዓመታት በኋላ የወያኔን ባህርይ አለማወቅ የተያዘንበት አዚም ከሌለ በስተቀር በእጅጉን ያስተዛዘበናል። ወያኔና አሽከሮቹን እስከ መጨረሻው ባለማመን መጽናት በየትኛውም መመዘኛ ከጉዳቱ ጥቅሙ እንደሚያመዘን በግሌ አምናለሁ። በተለይ ጥቂት በውጭ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን አገር ቤት ያለና መድረሻ ያጣ ወገናችሁን በተሳሳተ መረጃና በ<ጽሑፍ> ሱስ ብቻ ወደ ወያኔ የእርድ በረት አትምሩት። አደራ በሰማየ አደራ በምድር።

በመጨረሻም የብዙ ፍልጥ ማሰሪያው ልጥ እንዲሉ አበው፣ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከባርነት ለመላቀቅ በሚያደርገው ትግል የአቅሙን አስተዋጽኦ ከማድረግ ጎን ለጎን እንደ እምነታችን (ወያኔ በቤተክህነትና በቤተመስጊድ/በየቤተ እምነቱ ባስቀመጣቸው እና የጥፋት ተልእኮው አስፈጻሚዎች ትእዛዝ ሳይሆን) ለሁላችን እናት ኢትዮጵያ ህልውና እና ለሕዝባችን ደኅንነት ስንል ክልላችን በኅብረትና በተናጥል አጥብቀን ቀን ከሌት ልንጸልይ እግዚአ ልንል ይገባናል። ታዲያ ጸሎታችን ከደመና በታች እንዳይቀር ሰው ሠራሽ በሆኑት ጎሣ፣ ቋንቋ፣ አካባቢ በመሳሰሉት ሳንከፋፈል እንደ አንድ ልብ መካሪ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ መሆን ያስፈልጋል። ቢቻለን እንደ ነጭ ሰዎች ሕፃናትና ከብቶቻችን ሳይቀሩ በጾም ተጠምደን። ምክንያቱም ታላቁ መጽሐፍ እንደሚለው እንዲህ ዓይነቱ «ዘመድ» (ጋኔን)/ልቡሳነ ሥጋ ወያኔ ያለ ጾምና ጸሎት አይርቅምና። ልዑል እግዚአብሔር ጸሎታችንን ሥሙር አድርጎ አገራችን ኢትዮጵያን ከጥፋት፣ ሕዝቧንም ከመሪር አገዛዝ ይታደግልን።